

የትምሕርት ግምገማ ቀን መቁጠሪያ/ካለንደር

በዚህ የትምሕርት ዓመት ቤተሰቦች ምን መጠበቅ እንዳለባቸው

አጭር መግለጫ

የትምሕርት ግምገማዎች የተነደፉት እንደ መለኪያ ነጥብ ሆነው እንዲያገለግሉ እንጂ እንደ እንቅፋት ሳይሆኑ፣ እያንዳንዱ ተማሪ በትምሕርት ግንዛቤ የት ደረጃ ላይ እንዳለ(ች) ግልጽ የሆነ እይታ እንዲሰጡ ነው። መምህራን የተማሪዎችን ግለሰብ ፍላጎት ለማሟላት የሚያስተምሩትን ትምህርት በሚመጥናቸው መልክ እንዲያዘጋጁ፣ ተማሪዎች በትክክለኛው ጊዜ ትክክለኛውን ድጋፍ እንዲያገኙ እና ዓመቱን ሙሉ ትርጉም ያለው የትምሕርት እድገት እንዲኖራቸው ይረዳቸዋል። ይህ የግምገማ ቀን መቁጠሪያ/ካለንደር ቤተሰቦችን፣ ተማሪዎችን፣ እና አስተማሪዎችን የአካዳሚክ እድገትን በሚመለከት በአጋርነት እንዲሰሩ ለማድረግ እንደ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል። በትምህርት ዓመቱ በሙሉ የሚከናወኑ ዲስትሪክቱ የሚሰጣቸውን የትምሕርት ምዘናዎች እና ከውጭ አካል የሚሰጡ የትምህርት ግምገማዎችን ይዘረዝራል። ሶስት ዓይነት የትምሕርት ምዘናዎች/ግምገማዎች አሉ፡- የመማሪያ ክፍል፣ የዲስትሪክት፣ እና ከውጭ አካል የሚሰጡ።

የክፍል ትምሕርት ግምገማዎች	ከዲስትሪክት የሚሰጡ የትምህርት ግምገማዎች	በውጭ አካል የሚደረጉ የትምህርት ግምገማዎች
እነዚህ የትምሕርት ግምገማዎች ዕለት ተዕለት የማስተማርን ተግባር ይመራሉ፣ ፈጣን ግብረመልስ ይሰጣሉ፣ እና የግንዛቤ ችሎታን በፍጥነት ለመፈተሽ ይጠቅማሉ። ምሳሌ፡- መውጫ ትኬቶች/Exit tickets ፣ ፈተናዎች/quizzes ፣ በአስተማሪ የሚዘጋጁ ፈተናዎች	እነዚህ የትምሕርት ግምገማዎች በተቀናጀ የሥርዓተ ትምህርት ደረጃ የሚሰጡትን የትምህርት ግንዛቤ ደረጃ ይለካሉ፤ እና በዲስትሪክት አቀፍ ደረጃ ያለውን የትምሕርት እድገት ክትትል ለማድረግ ይጠቅማሉ። ምሳሌ፡- የዲስትሪክት ትምሕርታዊ ግምገማዎች፣ የዲስትሪክት ማጠቃለያ ግምገማዎች	እነዚህ ግምገማዎች የረጅም ጊዜ ትምሕርታዊ እድገትን፣ ከስቴት እና ከብሔራዊ ደረጃዎች ጋር የሚዛመዱ ምዘናዎችን ይገመግማሉ፤ እና የተጠያቂነት መስፈርቶች መሟላታቸውን ይበይናሉ። ምሳሌ፡- የአካዳሚክ እድገት መለኪያ/Measure of Academic Progress (MAP) ፣ የሜሪላንድ የአካዳሚክ ዝግጁነት የፈተና ስርዓት/Maryland System of Testing Academic Readiness (MSTAR)

ማድረግ

- ዋናዎቹን ቀናት ለማቀድ የቀን መቁጠሪያውን/ካለንደሩን ይጠቀሙ።** አስቸኳይ ያልሆኑ የሕክምና ቀጠሮዎችን መያዝ፣ የተራዘሙ የቤተሰብ ጉዞዎችን አለማቀድ፣ ወይም በተያዘላቸው የትምህርት ግምገማ ቀናት ቀደም ብለው ከት/ቤት የመሰናበት ሁኔታዎችን ለማስወገድ ይጠቅማል።
- በውጭ ጥቅም ላይ ብቻ ሳይሆን በጥረት ላይ ትኩረት ያድርጉ።** የትምሕርት ፈተናዎችን ተማሪዎች "የሚያውቁትን ለማሳየት" እንደ እድል አድርጎ መውሰድ የፈተና ጭንቀትን ለመቀነስ እና የትምሕርት እድገት አስተሳሰብን ለማሳደግ ይረዳል።
- መደበኛ የዕለት ተዕለት ተግባሮችን አዘውትሩ።** ፈተና ከሚወስድባቸው/ከምትወስድባቸው ቀናት በፊት ልጅዎ ጥሩ እንቅልፍ መተኛቱ(ቷ)ን እና ገንቢ ቁርስ ማግኘቱ(ቷ)ን ያረጋግጡ። ማዘውተር በራስ መተማመንን ይገነባል።
- ከመምህራን ጋር ይገናኙ።** ከትምሕርት ምዘናው/ግምገማው በፊት እና/ወይም በኋላ ስለ ምዘናው/ግምገማው ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት ከመምህሩ ጋር ይነጋገሩ።

ማድረግ

- የትምሕርት ፈተና ቀናትን ከፍተኛ የጭንቀት ጊዜ አታድርጉት።** የትምሕርት ፈተናዎችን "የማለፍ ወይም የመሰበሰር" ጊዜ አድርገው ከልክ በላይ አፅንዖት ከመስጠት ይቆጠቡ፤ የትምህርት ምዘናዎች ለመማር የሚያገለግሉ የትምሕርት ግንዛቤ መለኪያ ነጥቦች ናቸው እንጂ የመጨረሻ ውሳኔ እንዳልሆኑ ያስታውሱ።
- የእንቅልፍ ጊዜ ወይም የዕለት ተዕለት ተግባሮች ላይ ከፍተኛ ለውጥ አታድርጉ።** ሌሊት ዘግይቶ መተኛት/በእንቅልፍ መንገላጆች ወይም የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ ድንገተኛ ለውጥ ማድረግ ብዙውን ጊዜ ወደ ኋላ ድካምን ይጨምራሉ።
- የልጅዎን የጊዜ ሰሌዳ ወይም የትምሕርት እድገት ከሌሎች ጋር አያወዳድሩ።** እያንዳንዱ ተማሪ በራሱ ፍጥነት ያድጋል፣ እና የትምሕርት ምዘና መረጃዎች ጥቅም ላይ የሚውሉት የግለሰብ ተማሪን የትምህርት ፍላጎቶች ለመደገፍ መሆኑን ልብ ይሏል።

ወርሃዊ የትምሕርት ምዘና የቀን መቁጠሪያ/ካለንደር በክፍል ደረጃ

የትምህርት ምዘና የሚሰጥባቸውን ቀናት ለማወቅ እባክዎ ወርሃዊ የትምህርት ምዘና ቀን መቁጠሪያ/ካለንደር በክፍል ደረጃ የሚለውን ሰነድ ይጠቀሙ።